





11	וְהָיָה	לְךָ	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	תְּנוּפֹת	לְכֹל־	מִתְּנָם	תְּרוּמַת	לְךָ	וְהָיָה
	-እ-አ-አ	-አ-አ-አ	አሰራሌል ልጆች	ልጆች	ሚወዛወዝ	-አ-ሁሉ	-አና-ሰጠታ	ቅደሳት	-አ-አ-አ	-አና-ይህ
	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4976</a>	<a href="#">H8641</a>		<a href="#">H2088</a>

	וְלִבְנֵי	אֶתְּ	עוֹלָם	לְךָ	וְלִבְנֵי	אֶתְּ	וְלִבְנֵי	אֶתְּ	וְלִבְנֵי
	-አና--አ-ልጆች	-አ-አ-አ	ዘላለም	-አ-ሁሉ	-አና--አ-ሴት-ልጅ	-አ-አ-አ	-አና--አ-ሴት-ልጅ	-አና--አ-ሴት-ልጅ	-አና--አ-ልጆች
	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>

ይህም ለአንተ ነው፤ የእስራኤል ልጆች ለሰጠታ ያቀረቡትን የማንሣትና የመወዛወዝ ቀርባን ሁሉ ለአንተ ከአንተም ጋር ለወንዶችና ለሴቶች ልጆችህ ድርሻ እንዲሆን ለዘላለም ሰጥቼሃለሁ፤ በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው።

12	כֹּל	וְלִבְנֵי							
	ሁሉ	-አና--አ-ሴት-ልጅ							
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2459</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H2459</a>	<a href="#">H3605</a>

እርሷን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፤ የፍሬ መጀመሪያ ከዘይትና ከወይን ከአህልም የተመረጠውን ሁሉ ለአንተ ሰጥቼሃለሁ።

	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1061</a>							

ወደ እርሷን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፤ የፍሬ መጀመሪያ ለአንተ ይሆናል፤ በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው።

	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H0398</a>								

ወደ እርሷን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፤ የፍሬ መጀመሪያ ለአንተ ይሆናል፤ በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው።

14	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>						

በእስራኤል ዘንድ እርም የሆነው ሁሉ ለአንተ ይሆናል።

15	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7358</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>

	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H1961</a>

እርሷን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፤ የፍሬ መጀመሪያ ለአንተ ይሆናል፤ በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው።

	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H1961</a>

እርሷን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፤ የፍሬ መጀመሪያ ለአንተ ይሆናል፤ በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው።

	וְלִבְנֵי								
	-አና--አ-ሴት-ልጅ								
	<a href="#">H8255</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H6187</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6299</a>

እርሷን ለአንተ ሰጥቼሃለሁ፤ የፍሬ መጀመሪያ ለአንተ ይሆናል፤ በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው።

תַּפְדָּה	לְאֵל	עָזַר	בְּכֹרֶךָ	אֶי-בְּכֹרֶךָ	כְּשֶׁב	בְּכֹרֶךָ	אֶי-בְּכֹרֶךָ	שׁוֹר	בְּכֹרֶךָ	אֶי-בְּכֹרֶךָ	17
አንተ-shall-redeem	አል	ፍረዳል	በኩር-የ	ወይም	በጎች	በኩር-የ	ወይም	በሬ	በኩር	ብቻ	
<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H1060</a>		<a href="#">H3775</a>	<a href="#">H1060</a>		<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0389</a>	

אֲשֶׁר	תִּקְוֶיךָ	תְּלַבְּבֵנִי	וְאֵת-	הַמְּזֻבְּחַתְּ	עַל-	תִּזְרַק	רִמְּסֵם	אֶת-	הַם	קָדְשׁ	
የአሳት	አቃጠለ	ሰብ	-በ በ (את)	-ያ-መሥዋዓያ	-በ-ለይ--በ-ለይ	ረጨ	ደም	(את)	አሳት	ቅዱስ	
<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H2459</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4196</a>			<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H6944</a>	

לְרִיחַ	נִיחֹחַ	לִיהְנוּהָ:
-ለ-ጣዕም	ማረጋጋ	-ለ-አግዚአብሔር
<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>

የአሳት የሥም በኩራት ወይም የበግ በኩራት ወይም የፍረዳ በኩራት አትቤችም፤ የተቀደሱ ናቸው፤ ደማቸውን በመሠዋዊያው ላይ ትረጨዋለሁ፤ ሰባቸውንም ለአግዚአብሔር ጣፋጭ ሸታ እንዲሆን ለአሳት ቀርባን ታቃጥለዋለሁ።

וּבְשָׂרָם	יְהִי-	לְךָ	כְּחֶזֶק	וּכְשׂוֹק	הַתְּנוּפָה	וּבְשָׂרָם	יְהִי-	לְךָ	וּבְשָׂרָם	18
-አና-አለ	ሆነ	-ለ-አንተ	like-breast-of	-አና-like-thigh-of	-ያ-ሚወዛወዝ	-አና-አለ	ሆነ	-ለ-አንተ	-አና-አለ	
<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2373</a>	<a href="#">H7785</a>	<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1320</a>	

ሥጋቸውም ለአንተ ይሆናል፤ እንደ መወዛወዝ ፍርምባ እንደ ቀኝም ወርች ለአንተ ይሆናል።

וְכָל	תְּרוּמוֹת	הַקְּדוֹשִׁים	אֲשֶׁר	יְרִימוּ	בְּגֵי-	יִשְׂרָאֵל	לְיְהוָה	נִתְּנִי	לְךָ	19
—	ቅደሳት	-ያ-ቅዱስ	ያ	ከፍ-አደረገ	ልጆች	አስራ-አል	-ለ-አግዚአብሔር	ሰጠሁ	-ለ-አንተ	
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H6944</a>				<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1961</a>	

וּלְבַנְיָי	וּלְבַנְיָי	אֶת-	לְחֶק-	עוֹלָם	בְּרִיתִי	מִלְּךָ	עוֹלָם	הוּא	לְבַנְיָי
-አና--ለ-ልጆች	-አና--ለ-ልጆች	-ከ-አንተ	-ለ-ሥርዓት	ዘላለም	ቁዳን-የ	ጨው	ዘላለም	አሁን	ልት-የ
<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H4417</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6440</a>

יְהוָה	וּלְיִרְעָה	אֶת-
አግዚአብሔር	-አና-ለ-ዘርህ	-ከ-አንተ
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H0854</a>

የአስራ-አል ልጆች ከተቀደሱት የአሳት ሁሉ አንሥተው ለአግዚአብሔር ያቀረቡትን ለአንተ ከአንተም ጋር ለወንድችና ለሌቶች ልጆችህ ድርሻ እንዲሆን ለዘላለም ሰጥቼሃለሁ፤ በአግዚአብሔር ፊት ለአንተ ከአንተም ጋር ለዘርህ የጨው ቃል ኪዳን ለዘላለም ነው።

וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֵל-	אֶת-	בְּאֶזְרָא	לְ	תִּנְחַל	וְהָיָה	לְךָ	20
-አና-አለ	አግዚአብሔር	-ለ--ወደ	አርገ	-በ-ምድር	አል	አንተ-shall-inherit	አንተ	-አና--አና-ድርሻ-የ	
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5157</a>	<a href="#">H5157</a>	<a href="#">H3808</a>	

יְהִי	לְךָ	בְּתוֹכָם	אֲנִי	וְנִתְּלַקְּתָּ	בְּתוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל:	ס
-ለ-አንተ	-ለ-አንተ	-በ-መካከል	እኔ	-አና-ድርሻ-የ	-አና-ርስት	ልጆች	አስራ-አል	ס
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3478</a>	

አግዚአብሔርም አርገን አለው። በምድራቸው ርስት በመካከላቸውም ድርሻ አይሆንልህም፤ በአስራ-አል ልጆች መካከል ድርሻህና ርስትህ እኔ ነኝ።

וּלְבַנְיָי	לְיִי	הַנֶּה	נִתְּנִי	כָּל-	מַעֲשָׂי	בְּיִשְׂרָאֵל	לְנַחֲלָה	תִּלְקָה	21
-አና--ለ-ልጆች	ለዌ	አሁን	ሰጠሁ	ሁሉ	አስራት	-በ-አስራ-አል	-ለ-ርስት	-በ-exchange-ምክንያቱም	
<a href="#">H3878</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4643</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H2500</a>	

עֲבַדְתֶּם	אֲשֶׁר-	הֵם	עֲבָדִים	אֶת-	עֲבַדְתֶּם	אֶת-	לְ	מוֹעֵד:
አገልግሎት	ያ	አሳት	አገልገለ	(את)	አገልግሎት	አገልግሎት	ድንኩላን	መገናኛ
<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H4150</a>

ለሌዊም ልጆች፤ አሁን፤ በመገናኛው ድንኳን አገልግሎት ስለሚያገለግሉ፤ የአስራ-አል ልጆች አሥራት ርስት አድርጌ ሰጥቼአለሁ።

וְלֹא-	יִקְרְבוּ	עוֹד	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	אֵל-	לְ	מוֹעֵד	תִּשְׁאָל	אֲשֶׁר	לְ	22
-አና-አል	አቀረቡ	ገና	ልጆች	አስራ-አል	-ለ--ወደ	ድንኩላን	መገናኛ	-ለ-መሸከም	አገልግሎት	አገልግሎት	
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H2399</a>	<a href="#">H4191</a>	

ከዚህም በኋላ ኃጢአትን እንዲሸከሙ እንዲሰጡም፤ የአስራ-አል ልጆች ወደ መገናኛው ድንኳን አይቅረቡ።



28

מֵאֵת	וְהִקְוֶה	אֲשֶׁר	מִשְׁשַׁרְשָׁרֵיכֶם	מִכֹּל	יְהוָה	תְּרוֹמַתְךָ	אֲתָם	גַּם	תְּרִימוּ	כֵן
-h--h	ወሰደ	ያ	አስራት	h-ሁሉ	እግዚአብሔር	ቅደሳት	እናንተ	ደግሞ	ከፍ-አደረገ	ሰለዚህ
<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H4643</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8641</a>		<a href="#">H1571</a>		

בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וְנִתְּתָם	מִמֶּנֶם	אֶת	תְּרוֹמַתְךָ	יְהוָה	לְאֻהֲלֶיךָ	חֲכִימָיִךָ
ልጆች	አስራኤል	-እና-ሰጠ	-h-ውስጡ	()ተሰ	ቅደሳት	እግዚአብሔር	-ለ-አድን	-ያ-ካህን
	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H3548</a>

እንዲሁ እናንተ ደግሞ ከአስራኤል ልጆች ከምትቀበሉት አሥራት ሁሉ ለእግዚአብሔር የማንሣት ቀርባን ታቀርባላችሁ፤ የእግዚአብሔርንም የማንሣት ቀርባን ለካህኑ ለአድን ትሰጣላችሁ።

29

מִכֹּל	מִתְּנוּבוֹתֶיךָ	תְּרִימוּ	אֶת	כָּל	תְּרוֹמַתְךָ	יְהוָה	מִכֹּל	וְהִקְוֶה
h-ሁሉ	ሰጠታዎች	ከፍ-አደረገ	()ተሰ	ሁሉ	ቅደሳት	እግዚአብሔር	-h-ሁሉ	ሰጠ
	<a href="#">H4979</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2459</a>

מִקְדָּשִׁי  
-h-ውስጡ የእሱ-consecrated-portion  
[H4720](#)

ከምትቀበሉት ሰጠታ ሁሉ፣ ከተመረጠው ከተቀደሰውም ድርሻ ሁሉ፣ የእግዚአብሔርን የማንሣት ቀርባን ሁሉ ታቀርባላችሁ።

30

וְאִמְרָתִי	אֶלְהֶם	בְּהִרְיֹמְכֶם	אֶת	לְבוֹ	מִמֶּנֶם	וְנִחַשְׁבֹּ	לְלוֹיִם	כְּתֻבֹתַי
-እና-ሰሉት	-ለ-እነሱ	ከፍ-አደረገ	()ተሰ	ሰጠ	-h-ውስጡ	-እና--እና-ቀጠረላት	-ለ-ያ-ሌዋዊ	ያ-ምርት
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2459</a>		<a href="#">H2803</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H8393</a>

וְרֵי  
እው-ድማዚያ  
-እና-ያ-ምርት  
[H8393](#)  
וְקֵב  
winepress  
[H3342](#)

ሰለዚህ ትላቸዋለሁ። ከእርሱ የተመረጠውን ባህሣችሁ ጊዜ እንደ አው-ድማው እህልና እንደ ወይን መጭመቂያው ፍሬ ለሌዋውያን ይቆጠራል።

31

וְאֶכְלֹתֶם	אֹתוֹ	בְּכֹל	מְקוֹם	אֲתָם	וּבִיתְכֶם	כִּי	שָׂרָר	הוּא	לְכֶם
-እና-ትበሉህ	እሱን	-በ-ሁሉ	ቦታ	እናንተ	-እና-ቤትህ	-ለ-ምክንያቱም	ደመወዜ	እሱ	-ለ-እናንተ
<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4725</a>				<a href="#">H7939</a>	<a href="#">H1931</a>	

וְהָקַדְתֶּם  
-በ-exchange-ምክንያቱም  
כֹּל  
አገልግሎት  
-በ-ድንኳን-የ  
מוֹעֵד  
መገናኛ  
[H2500](#)  
[H5656](#)  
[H0168](#)  
[H4150](#)

እናንተም ቤተ ሰባቶችሁም፣ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ የማገልገላችሁ ዋጋ ነውና በሁሉ ስፍራ ትበሉታላችሁ።

32

וְלֹא	תִּשְׂאֹ	עֲלֶיךָ	אֲשֶׁר	בְּהִרְיֹמְכֶם	אֶת	לְבוֹ	מִמֶּנֶם	וְאִתְּךָ	בְּנֵי
-እና-አል	አሳሣ	-በ-እርሷ	ኃጢአቱን	ከፍ-አደረገ	()ተሰ	ሰጠ	-h-ውስጡ	-በ- (እጥ)	ልጆች
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5375</a>		<a href="#">H2399</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2459</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6918</a>

וְשִׂיאָ  
እስራኤል  
אֶל  
አል  
-እና-ጀመረ  
-እና-አይ  
אֶל  
እስራኤል  
: [H3808](#)  
תְּמוֹנָתוֹ  
ትሞቱ  
-እና-አይ  
[H4191](#)

የተመረጠውንም ከእርሱ ባህሣችሁ ጊዜ ስለ እርሱ ኃጢአትን አትሸከሙም፤ እንዲትሞቱም የእስራኤል ልጆች የቀደሱትን አታረክሱም።